

ይህንን ለልጆቻችን ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ያድርጉ

የ COVID-19 ስርጭትን በዕለታዊ ህይወትዎ ለመቀነስ እና ለልጆቻችንን ባልደረቦቻችንን እና ማህበረሰቦቻችንን ለመጠበቅ ለመርዳት እርምጃዎችን ይውሱዱ።



ብቁ ከሆኑ ይከተቡ።



የህመም ስሜት ከተሰማዎት ወይም በ COVID-19 ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ከነበርዎት በቤትዎ ይቆዩ።



በቤት ውስጥ እና ከቤት ውጪ በሰፊ የህዝብ ስብሰቦች ውስጥ የአፍ መሸፈኛ ያድርጉ።



ህመም ከተሰማዎት፣ በ COVID-19 ለተያዘ ሰው ቅርብ ከነበሩ ወይም ከፍተኛ ተጋላጭነት ባለው ተግባር ከተሳተፉ፣ የ COVID-19 ምርመራ ያድርጉ።



ከፍተኛ ተጋላጭነት ባላቸው ተግባራት ላይ አይሳተፉ። ይህም ትልልቅ መሰባሰቦች እና የህዝብ በብዛት ያለባቸው ቦታዎች፣ እና ሰዎች የፊት መሸፈኛ የማይረገባቸውን የቤት ውስጥ ቦታዎችን ያካትታል።



በእርስዎ እና ከእርስዎ ጋር በማይኖሩ ሌሎች ሰዎች መካከል ርቀትዎን ይጠብቁ።



እጅዎን በተደጋጋሚ ይታጠቡ፣ በተለይም የጋራ ዕቃዎችን ከነኩ በኋላ።

እኛ ሁላችን ብዙ እርምጃዎችን ስንወስድ፣ ለልጆቻችን እና ማህበረሰባችን በተሻለ ደህንነታቸው ይጠበቃል።

STAY SAFE MN

m1 MINNESOTA

health.mn.gov